



Waggaa 16^{ffaa} Lak.....130/2003
 16ኛ ዓመት ቁጥር.....130/2003
 16th Year No.....130/2011

Finfinnee.....Fulbaana 27 bara 2003
 ፊንፊኔመስከረም 27/2003
 Finfine6 October, 2011

MAGALATA OROMIYAA
መገለጫ ኦሮሚያ
MEGELETA OROMIA

Gatii Tokkoo _____ ያንዱ ዋጋ _____ Unit Price _____	To'annoo Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kan Bahe በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በጨፌ ኦሮሚያ ጠባቂነት የወጣ	Lakk S. Poostaa _____ ፖ.ሣ. ቁጥር _____ P.O. Box _____
--	---	---

<p><u>Qabiyyee</u> <u>Dambii Lak.130/2003</u> Dambii Koomishinii Haaromsaa fi Deebisanii Dhaabuun Oromiyaa hundeessuuf bahe</p>	<p><u>ማውጫ</u> <u>ደንብ ቁጥር 130/2003</u> የኦሮሚያ ተሃድሶና መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን ለማቋቋም የወጣ ደንብ</p>	<p><u>Content</u> <u>Regulation No. 130/2011</u> Regulation to Establish Oromia Reformation and Rehabilitation Commission</p>
---	---	---

<p style="text-align: center;"><u>Dambii Lak. 130/2003</u></p> <p style="text-align: center;">Dambii Koomishinii Haaromsaa fi Deebisanii Dhaabuun Oromiyaa hundeessuuf bahe</p> <p>Lamiilee sababa siyaasaatiin dhaabbilee siyaasaa Mootummaa irratti fincilan keessatti hirmaatanii kaayyoo qabatan dhiisanii karaa nagaatiin naannoo keenyaatti deebi’anii jiraachuu barbaadan kana qaama haaromsaa, deebisanii dhdaabuu fi misooma keessatti qooda fudhattoota ta’uu akka dandaa’an qaama dhimma kana abummaan hooggannuu fi qindeessuu hundeessuun barbaachisa ta’ee waan argameer;</p> <p>Akkaataa Labsii lakk. 162/2003 keewwata 44 tiin dambii kan itti aanuu bahee jira.</p> <p style="text-align: center;">Kutaa Tokko</p> <p style="text-align: center;">Tumaalee Waliigalaa</p> <p>1. Mata duree gabaabaa</p> <p>Dambiin kun “Koomishinii Haaromsaa fi Deebisanii Dhaabuu Oromiyaa Hundeessuuf bahee lakk. 130/2003” jedhamee waamamuu ni dand’a.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ደንብ ቁጥር 130/2003</u></p> <p style="text-align: center;">የኦሮሚያ ተሃድሶና መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን ለማቋቋም የወጣ ደንብ</p> <p>በፖለቲካ ምክንያት በመንግሥት ላይ ያመጡ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ የተሳተፉና የያዙትን ዓላማ በመተው በሰላማዊ መንገድ ወደ ክልላችን በመመለስ መኖር የሚፈልጉ ዜጎች የተሃድሶና መልሶ ማቋቋም ኤዲዮም በልማት ውስጥ ተሳታፊ አካል እንዲሆኑ ለማስቻል ጉዳዩን በባለቤትነት የሚመራና የሚያቀናጅ አካል ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤</p> <p>በአዋጅ ቁጥር 162/2003 አንቀፅ 44 መሠረት የሚከተለው ደንብ ወጥቷል፡፡</p> <p style="text-align: center;">ክፍል አንድ</p> <p style="text-align: center;">ጠቅላላ ድንጋጌዎች</p> <p>1. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ ደንብ “የኦሮሚያ ተሃድሶና መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን ለማቋቋም የወጣ ደንብ ቁጥር 130/2003” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p> <p>2. ትርጓሜ</p> <p>የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም</p>	<p style="text-align: center;"><u>Regulation No. 130/2011</u></p> <p style="text-align: center;">Regulation to Establish Oromia Reformation and Rehabilitation Commission</p> <p>Whereas, it found necessary to establish an independent body that manage and coordinate the issue of citizens who participate in political organizations rebelling against Government and want to peacefully return and live in our region by leaving their former objectives to enable them be part of the reformation, rehabilitation and the development process;</p> <p>Now, therefore, in accordance with Article 44 of proclamation No. 162/2011 the following regulation is hereby issued.</p> <p style="text-align: center;">Part One</p> <p style="text-align: center;">General Provisions</p> <p>1. Short Title</p> <p>This regulation may be cited as “Regulation to Establish Oromia Reformation and Rehabilitation Commission No.130/2011”</p>
---	---	---

<p>2. Hiikaa</p> <p>Akkaataa jechichaa hiikoo biro kan kennisiisu yoo ta'ee malee Dambii kana keessatti:-</p> <p>1) “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaa tti.</p> <p>2) “Mootummaa” jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuu dha.</p> <p>3) “Mana Maree” jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuu dha.</p> <p>4) “Dhaabbilee siyaasaa Mootummaa irratti fincilan” jechuun Mootummaa akkaataa Heera Mootummaatiin hundaa'ee adeemsa Heera Mootummaatiin alaa jijjiiruuf dhaabbilee socho'an jechuudha.</p> <p>5) “Lamiilee” jechuun namoota miseensoota dhaabbiilee siyaasaa keewwata 2(4) jalatti ibsaman keessa turan ni dhabalata.</p> <p>3. Hundeeffamaa fi Ittiwaamamaa</p>	<p>የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ:-</p> <p>1) “ክልል” ማለት ኦሮሚያ ክልል ነው።</p> <p>2) “መንግሥት” ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ማለት ነው።</p> <p>3) “ምክር ቤት” ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት መስተዳደር ምክር ቤት ማለት ነው።</p> <p>4) “በመንግሥት ላይ ያመጡ የፖሊቲካ ድርጅቶች” ማለት በሕግ መንግሥት መሠረት የተቋቋመ መንግሥትን ከሕግ መንግሥታዊ ሒደት ውጪ ለመቀየር የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ማለት ነው።</p> <p>5) “ዜጎች” ማለት በአንቀጽ 2 (4) ሥር የተገለጹ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ አባላት የሆኑ ሰዎችን ይጨምራል።</p> <p>3. መቋቋምና ተጠሪነት</p> <p>1) የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ተሃድሶና መልሶ መቋቋም ኮሚሽን</p>	<p>2. Definitions</p> <p>Unless the context requires otherwise in this regulation:-</p> <p>1) “Region” means Oromia Region.</p> <p>2) “State” means Oromia Regional State.</p> <p>3) “Council” means Oromia Regional State Administrative Council.</p> <p>4) “Political Organizations Rebellng against Government” means Political Organizations rebelling to change the constitutionally established Government unconstitutionally.</p> <p>5) “Citizens” means include persons who are members have been participated in political Organizations specified under Article 2 (4).</p> <p>3. Establishment and Accountability</p> <p>1) The Oromia Regional State Reformation and Rehabilitation Commission hereinafter called “Commission” is established by this regulation;</p>
---	---	--

<p>1) Koomishinii Haaromsaa fi deebisanii dhaabuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa kana booda “Koomishinii” jedhamee kan waamamu dambii kanaan hundeeffamee jira.</p> <p>2) Itti waamamni Koomishiniichaa Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa tiif ta’a.</p> <p>4. Teessoo Waajjira Koomishiniichaa Teessoon Waajjira Koomishiniichaa Magaalaa Finfinnee ta’ee akkuma barbaachisummaa isaatti dameewwan qabaachuu ni danda’a.</p> <p style="text-align: center;">Kutaa Lama Gurmaa’ina Aangoo fi Hojii Koomishiniichaa</p> <p>5. Gurmaa’ina Koomishiniichaa Koomishiniichi gurmaa’ina armaan gadii ni qabaata.</p> <p>1) Koomishiinara. 2) Itti aanaa Koomishiinara 3) Hojataoota barbaachiisaa ta’aan ni qabaata.</p>	<p>ከዚህ በኋላ “ኮሚሽን” ተብሎ የሚጠራ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፤</p> <p>2) የኮሚሽኑ ተጠሪነት ለኦሚያ አስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ ይሆናል።</p> <p>4. የኮሚሽኑ ጽሕፈት ቤት አድራሻ የኮሚሽኑ ጽሕፈት ቤት አድራሻ ፊንፊኔ ከተማ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ ቅርንጫፎች ሊኖረው ይችላል።</p> <p style="text-align: center;">ክፍል ሁለት የኮሚሽኑ አደራጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር</p> <p>5. የኮሚሽኑ አደራጃጀት ኮሚሽኑ የሚከተለው አደራጃጀት ይኖረዋል፡-</p> <p>1) ኮሚሽነር፤ 2) ምክትል ኮሚሽነር፤ እና 3) ሌሎች አስፈላጊ ሠራተኞች።</p> <p>6. የኮሚሽኑ ሥልጣንና ተግባር ኮሚሽኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖረዋል፡-</p> <p>1) መንግሥትን የሚቃወሙ የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ ዜጎች</p>	<p>2) The accountability of the Commission shall be to Oromia Administration and Security Bureau.</p> <p>4. Address of the Commission’s Office The address of the office of the commission shall be in Finfine City and may have branches as deemed necessary.</p> <p style="text-align: center;">Part Two Organization, Power and duties of the Commission</p> <p>5. Organization of the Commission The Commission shall have the following organization:-</p> <p>1) The Commissioner; 2) The Vice Commissioner; and 3) Necessary Staffs</p> <p>6. Power and Duties of the Commission The Commission shall have the following Power and duties:-</p> <p>1) Facilitate and Provide reformation training for citizens who have been in different political organizations and</p>
---	---	--

<p>6. Aangoo fi Hojii Koomishinichaa Koomishiniichi aangoo fi hojii armaan gadii ni qabaata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lamiilee dhaabbilee siyaasaa adda addaa Mootummaa irratti fincilan keessa turani gara naannoo keenyaatti karaa nageenyaatiin deebii'anii jiraachuu barbaadaniif leenjii haroomsaa ni mijeessa, ni kenna, 2) Lamiilee kana qaamolee adda addaa waliin ta'uun gurmeessee haala carraa hojii itti argatan fi uumuu danda'an irratti ni hojjata. 3) Lamiilee kana qaamolee adda addaa waliin ta'uun haala liqii argatanii jireenya isaanii tasgabeessan irratti ni hojjata 4) Dhaabbilee Mootummaa fi miti-mootummaa waliin ta'uu dhaan sagantaale ee fi pirojaktoota haaromsaa fi deebisanii dhaabuu adda addaa qoratee dhiyeessuudhaan akka hojii irra olaan ni taasisa. 5) Haala jireenya lamiilee 	<p>በሰላማዊ መንገድ ወደ ክልላችን ተመልሶ መኖር ለሚፈልጉ የተሃድሶ ሥልጠና ያዘጋጃል፤ ይሰጣል፤</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) ከተለያዩ አካላት ጋር በመሆን እነዚህን ዜጎች በማደራጀት የሥራ ዕድል የሚያገኙበትና መፍጠር በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ይሠራል፤ 3) ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን እነዚህ ዜጎች ብድር በማግኘት ኑሯቸውን በሚያረጋጉበት ሁኔታ ላይ ይሠራል፤ 4) ከመንግሥትና መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመሆን የተለያዩ የተሃድሶና መልሶ መገንባት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች አጥንቶ በማቅረብ ሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤ 5) የእነዚህን ዜጎች የኑሮ ሁኔታ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ በመከታተል አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያገኙበት ሁኔታ 	<p>rebelling against government and who want to return peacefully and live in our Region;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Work with different bodies to organize these citizens and on the condition of getting and creating job opportunity for them; 3) Work with different bodies to enable these citizens acquire credit and improve their life; 4) Study and submit different programs and projects of reformation and rehabilitation in coordination with government and non-government organizations and cause same to be implemented; 5) Consistently follow up and facilitate condition to enable these citizens get necessary support; ensure their being self-sufficient from time to time; 6) Employ, administer and dismiss workers of the Commission in
---	---	--

<p>kana bifa walitti fufiinsa qabuun hordofee deggarsa barbaachisaa ta'e haala itti argatan ni mijeessa; of danda'uu isaani yeeroo-yeerootti ni mirkaneeffata.</p> <p>6) Akka Labsii Hojjetoota Mootummaa hojjetoota Koomishiniichaa ni mindeessa;ni bulcha; ni gaggeessa;</p> <p>7) Qaamota adda addaa wajjin qunnamtii ni godha; waligalteewwanis ni mallatteessa;</p> <p>8) Hoji isaa ilaalchisee yeroodhaa yerootti qorannaa fi qo'annoo hojii ni taasiisa; ragaaleewwanii fi istaatiiksi adda addaa walitti ni qaba; ni qindeessa; ni gabaasaa; ni tamsaasaa;</p> <p>9) Baajatni mootummaarraa isaaf ramadamu seeraa fi sirna faayinaansii eeggatee dhimma ramadamef qofaaf ooluu isa ni mirkaneeffata;</p> <p>10)Qabeenyaa ni horata; ni himata; ni himatama;</p> <p>11)Hoji isaa galmaan ga'uuf kan gargaaran hojiilee biros ni raawwata.</p> <p style="text-align: center;">Kutaa Sadii</p>	<p>ያመቻቻል፤ እራሳቸውን መቻላቸውን በየጊዜው ያረጋግጣል፤</p> <p>6) በመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ መሠረት የኮሚሽኑን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ይመራል፤</p> <p>7) ከተለያዩ አካላት ጋር የሥራ ግንኙነት ያደርጋል፤ ስምምነትም ይፈፅማል፤</p> <p>8) ሥራውን በተመለከተ በየጊዜው ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፤ የተለያዩ ማስረጃዎችና ስታትስቲኮችን ይሰበስባል፤ ያቀናጃል፤ ርፖርት ያደርጋል፤ ያሰራጫል፤</p> <p>9) ከመንግሥት የሚመደብለት በጀት የፋይናንስ ሕግና ስርዓት በመከተል ለተፈቀደለት ጉዳይ ብቻ መዋሉን ያረጋግጣል፤</p> <p>10) ሀብት ያፈራል፤ ይከሰሳል፤ ይከሰሳል፤</p> <p>11) ሥራውን ለማሳካት የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ይፈፅማል፡፡</p>	<p>accordance with civil servants proclamation;</p> <p>7) Make relationships with different bodies; sign contracts;</p> <p>8) Conduct work research and study concerning his duties from time to time; collect, organize, report and distribute different documents and statistics;</p> <p>9) Ensure the implementation of the budget allocated it by the government for the purpose it is allocated in accordance with finance law and procedure;</p> <p>10) Own property; sue and be sued;</p> <p>11) Perform other activities which help to attain its objectives.</p> <p style="text-align: center;">Part Three Appointment, Power and Duties of the Commissioner and Vice Commissioner</p> <p>7. Appointment of the Commissioner and vice Commissioner</p> <p>1) The Commissioner and Vice Commissioner shall be nominated by</p>
--	--	---

<p>Muudama, Aangoo fi Hojii Koomishinarichaa fi itti aanaa Koomishinarichaa</p> <p>7. Muudama Koomishinarichaa fi Itti aanaa Koomishinarichaa</p> <p>1) Koomishinarichaa fi Itti aanaa Koomishinarichaa Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin dhiyaatani Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kan muudaman ta'a.</p> <p>2) Itti Waamamni Koomishinarichaa Hoogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaatiif ta'a.</p> <p>3) Itti waamamni itti aanaa Koomishinarichaa Koomishiinaraa tiif ta'a.</p> <p>8. Aangoo fi Hojii Koomishinarichaa</p> <p>1) Hojiiwwan Koomishiniichaa Ol'aantummaan ni gaggeessa.</p> <p>2) Karoora hojii fi baajata qopheessee Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaatiif ni dhiyeessa yoo hayyamamee hojiirra ni oolcha.</p>	<p>ክፍል ሶስት</p> <p>የኮሚሽነሩና ምክትል ኮሚሽነሩ ሹመት፣ ሥልጣንና ተግባር</p> <p>7. የኮሚሽነሩና ምክትል ኮሚሽነሩ ሹመት</p> <p>1) የኮሚሽነሩና ምክትል ኮሚሽነሩ ሹመት በአሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዝዳንት ቀርቦ በአሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር ምክር ቤት የሚሾሙ ይሆናል፤</p> <p>2) የኮሚሽነሩ ተጠሪነት ለአሮሚያ ፀጥታና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ይሆናል፤</p> <p>3) የምክትል ኮሚሽነሩ ተጠሪነት ለኮሚሽነሩ ይሆናል።</p> <p>8. የኮሚሽነሩ ሥልጣንና ተግባር</p> <p>1) የኮሚሽነሩን ሥራዎች በበላይነት ይመራል፤</p> <p>2) የሥራ ዕቅድና በጀት አዘጋጅቶ ለአሮሚያ አስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤</p> <p>3) ኮሚሽነሩን በመወከል በሕግ</p>	<p>President of Oromia Regional State and appointed by Oromia Region Administrative Council;</p> <p>2) The accountability of the Commissioner shall be to the Head of Oromia Administration and security Bureau;</p> <p>3) The accountability of the Vice Commissioner shall be to the Commissioner.</p> <p>8. Power and Duties of the Commissioner</p> <p>1) Chiefly manages the activities of the Commission;</p> <p>2) Prepares work and budget plan and submit to Oromia Administration and security Bureau; implements up on its approval;</p> <p>3) Sign the contract representing the Commission;</p> <p>4) Submit work performance report to Oromia Administration and security Bureau</p>
---	---	--

<p>3) Koomishiniicha bakka bu'uu dhaan seera irratti hundaa'ee waliigaltee ni mallatteessa.</p> <p>4) Hojiiwwan hojjetu ilaalchisee gabaasaa raawwii hojii yeroo yeroodhaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa oromiyaatiif ni dhiyeessa.</p> <p>5) Akkaataa Seeraa Siiviil Sarviisiitiin hojataota ni qaxarra, ni bulcha, hojii irraa ni gaggeessa.</p> <p>6) Aangoo fi hojii isaa keessa itti gaafatamtoota ykn hojataota isa jala jiraniif bakka bu'iinsaan kennuu ni danda'a.</p> <p>9. Aangoo fi Hojii itti Aanaa Koomishiinarichaa</p> <p>1) Bakka Koomishinarichaa hin jirretti bakka bu'ee ni hojjata,</p> <p>2) Hojiiwwan biro Koomishinaraan kennamuuf ni hojjata.</p> <p style="text-align: center;">Kutaa Afur Tumaalee Adda Addaa</p> <p>10. Madda galii Koomishiniichaa Maddi galii Koomishiniichaa kan armaan gadii irra ta'a.</p> <p>1) Baajata Mootummaan ramadu</p> <p>2) Gargaarsaa fi deegarsa adda addaa irraa ta'a.</p>	<p>ላይ በመመሠረት ስምምነት ይፈርማል፤</p> <p>4) ሥራውን አስመልክቶ በየጊዜው የሥራ አፈፃፀም ርፖርት ለኦሮሚያ አስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ ያቀርባል፤</p> <p>5) በሲቪል ሰርቪስ ሕግ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ከሥራ ያሰናብታል፤</p> <p>6) ከሥልጣኑና ከተግባሩ ላይ በእርሱ ሥር ላሉት ኃላፊዎች ወይም ሠራተኞች በውክልና መስጠት ይችላል።</p> <p>9. የምክትል ኮሚሽነሩ ሥልጣንና ተግባር</p> <p>1) ኮሚሽነሩ በሌለበት ቦታ እሱን ተክቶ ይሠራል፤</p> <p>2) በኮሚሽነሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ይሠራል።</p> <p style="text-align: center;">ክፍል አራት ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች</p> <p>10. የኮሚሽኑ ገቢ ምንጭ የኮሚሽኑ ገቢ ምንጭ ከሚከተሉት ይሆናል።</p> <p>1) መንግሥት ከሚመደበው በጀት</p> <p>2) ከተለያዩ ዕርዳታና ድጋፍ</p>	<p>regarding his activities time to time.</p> <p>5) Employ, administer and dismiss workers of the Commission in accordance with civil servants proclamation</p> <p>6) May delegate part of his power and duties to the heads or workers under him.</p> <p>9. Power and Duties of the Vice Commissioner</p> <p>1) Work on behalf of the Commissioner in his absence;</p> <p>2) Perform other activities given to him by the Commissioner.</p> <p style="text-align: center;">Part Four Miscellaneous Provisions</p> <p>10. Income Source of the Commission Source of income of the Commission shall be from the following:-</p> <p>1) Budget allocated by the Government;</p> <p>2) Different assistances and supports.</p> <p>11. Books of Account</p> <p>1) The Commission shall</p>
--	---	--

<p>11. Galmee Herregaa</p> <p>1) Koomishiniichi galmee herrega guutuu fi sirrii ta'e ni qabaata</p> <p>2) Galmeen herregaa Koomishiniichaa yeroo yeroon Mana Hojii Odiitaraa Muummicha Oromiyaatiin ykn qaama aangoo qabuun ni qoratama.</p> <p>12. Aangoo qajeelfama baasuu</p> <p>Koomishiniichi dambii kana raawwachiisuuf qajeelfama baasuu ni danda'a.</p> <p>13. Yeroo dambiichi kun hojii irra itti ooluu</p> <p>Dambiin kun guyyaa Fulbaana 27 bara 2003 irraa eegalee kan hojii irra oolu ta'a.</p> <p style="text-align: center;">Alamaayyoo Atoomsaa Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fifninnee Fulbaana 27 bara 2003</p>	<p>11. የሒሳብ መዝገብ</p> <p>1) ኮሚሽኑ ሙሉና ትክክለኛ የሒሳብ መዝገብ ይኖረዋል፤</p> <p>2) የኮሚሽኑ የሒሳብ መዝገብ በየጊዜው በኦሮሚያ ዋና ኦዲተር ጽሕፈት ቤት ወይም ሥልጣን ባለው አካል ይመረመራል።</p> <p>12. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን</p> <p>ኮሚሽኑ ይህን ደንብ ለማስፈፀም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።</p> <p>13. ደንቡ ሥራ ላይ የሚውልበት ጊዜ</p> <p>ይህ ደንብ ከመስከረም 27/2003 ጀምሮ ሥራ ላይ የሚውል ይሆናል።</p> <p style="text-align: center;">አለማየሁ አቶምሣ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዝዳንት መስከረም 27/2003 ፊንፊኔ</p>	<p>have complete and accurate book of accounts.</p> <p>2) The book of accounts of Commission shall be audited by Auditor General Office of Oromia or other authorized body from time to time.</p> <p>12. Power to Issue Directives</p> <p>The Commission may issue directives to implement this regulation.</p> <p>13. Effective Date</p> <p>This regulation shall come in to force as of 6 October, 2011.</p> <p style="text-align: center;">Alemayehu Atomsa President of Oromia Regional State 6 October, 2011 Finfine</p>
--	---	---